

ቀባሪ ያጣው የወያኔ/ኢህአዴግ የአገዛዝ ስረዓትና ባለቤት የሌላት ኢትዮጵያ

እንደ ወያኔ/ኢህአዴግዊ ሀገርንና ትውልድን የሚያጠፋ እኩይ አመለካከትና ምግባር ይዞ ተነስቶና ተሳክቶለትም የሚገዛ ከኢትዮጵያ ውጭ በአለም ላይ ያለ ሀገርም ሆነ የሚገዛ ህዝብ የለም። እንደ ወያኔ/ኢህአዴግ የገዛ ወገኑንና ሀገሩን በጠላትነት ፈርጆ፣ ታጥቆና ተደራጅቶ የሚወጋና የሚያፈራርስ የለም። እንደ ወያኔ/ኢህአዴግዊ አገዛዝም ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊንን የማጥፋቱንና የመበታተኑን ምግባር እንዲያቆም እሸሩና የተባለና እየተለመነ ያለ የለም።.....

በልመና ቢሆን.....

ፍትህ - እኩልነት

በልመና ቢሆን...

ነጻነት - አንድነት

በልመና ቢሆን....

ሰላምና ሕይወት፤

እመጣ ነበረ- አንች ካለሽበት

ትመጭልኝ ነበር - እኔ ካለሁበት

ዓለም ይሆን ነበር፣ የሁላችንም ቤት።

እንደ ደርግ ያለ አምባገነን መንግስት ሀገሩን በክህደትና በጥላቻ ለተሞሉ፤ እንደ ሻኪሲያዊንና እንደ ወያኔያዊን ላሉ ሀገሩን አሳልፎ የሰጠ የለም። እንደ ወያኔ/ኢህአዴግ ያሉ ተቃዋሚዎች ልፍስፍስ፣ ወኔ ቢስ፣ እርስ-በርስ የሚናቆሩና ከትላንቱ የማይማሩ፣ ሁሌም የጠላት መሳሪያ ሆነው የሚያገለግሉ "ቦለቲከኞች" ማግኘት ይከብዳል።

አንድ ጀርመናዊ የጥንት ፈላስፋ "መግደልም ሆነ መገደል በፍጹም አልፈልግም፤ ግን ክብሬ ከሚዋረድ ከሁለቱ አንዱን እመርጣለሁ።" ማለቱ ይነገራል። እኛ ኢትዮጵያዊያን ግን ሳንታገለም፣ ሳንኖርም፣ የቁም ሞትንና የውርደት ህይወትን "መኖር" ብለነው፤ ኢትዮጵያን የሚያክል ሀገር በባንዳ ልጆች፣ የልጅ ልጆቻቸውና በሆድ-አደር ሎሌዎች ስትፈራርስና አንጡራ ሀብቷ የባዕዳንና የወያኔዎች መቀለጃ ሲሆን እያየን አመታት አሳለፍን። ግፋ ቢል እነሱ ስራቸውን ሲሰሩ አኛ አናወራላቸዋለን። እጅግ በጣም ጥቂት በጣት የሚቆጠሩት እውነተኛ ሀገራዊ ትግል ቢጀምሩም፤ በግፈኛ ወያኔዎች የሚደርስባቸው ግድያና እስራት አንሷቸው፤ አኛ የተለያየ ስም እንሰጣቸዋለን።

በዚህ በያዝነው ዘመን፣ ሰው "ሰው" በመሆኑ ብቻ ተከባብሮና ተሳስቦ፤ ድንበር እያፈረሰ በአብሮነት መኖርና መበልጸግ በተቻለበት አለም፤ በኢትዮጵያ ግን ለእውነትኛ ሀገራዊ ልዕልና፣ ለህዝቦቿ አንድነትና ህልውና የሚቆም መጥፋቱ ሲታሰብ፤ የምናሳዘንና የሚታዘንልን ዜጎች ብቻ ሳንሆን፤ በእርግጥም ጤንነታችንም የሚያጠያይቅ ነው። ለዚህም ነው አቶ ገሪማ መታፈሪያ የሚከተለውን ስንኝ የቋጠሩት።

"... ሁሉ በሽተኛ፣ ሁሉ ራሴን ባይ

ባህገሬ ደህና ሰው ላይገኝ ነወይ?

ባህገሬ ጤነኛ ላይገኝ ነወይ?....." ።

በአጠቃላይ በሰብዕናችን፣ በመፈሳዊነታችን፣ በማንነታችን፣ በኢትዮጵያዊነታችንወርደንወርደን.....ወርደን.....

- በአለም የመጨረሻዎ ደህ፣ተመጽዎችና ስደተኛ ህዝቦች መሆናችን አልበቃ ብሎ፤ አንድ ቁጥር ዘረኛና አምባገነን ስርአት የምናስተናግድና "ኢትዮጵያዊ አይደለንም እያሉን" የምንገዛ እኛ ኢትዮጵያዊያን ነን።

- ገዥዎቹ ወያኔዎችና ሆድ-አደር ሎሌዎቻቸው በአለም ላይ አንድ ቁጥር የደሀ-ደሀ የሆነች ሀገር እየገዙ፤ ባለጸጋ ሀገሮች እንኳ' ሊያልሙት የማይችሉትን የተደላቀቀና የተፈላሰሰ ግን የአውሬነት ኑሮ የሚኖሩባት ሀገር ኢትዮጵያችን ነች።

- ፊደል ቆጥረናልና ተምረናል የሚሉት የሀገሪቱ ዜጎች፤ ያስተማራቸውን ህዝብ ከድህነትና ከድንቁርና አውጥቶ፤ ፍትህና እኩልነት ያለበት ሀገር ለመገንባት በመታገል ፋንታ፤ ከእነሱ በእውቀትም ሆነ በስብዕና ለሚያንሱ የወያኔ ቡድኖች ጉዳይ አስፈጻሚ በመሆን፤ ወገናቸውን ሀገራቸውን ለሆዳቸው፤ በሆዳቸው የሚሸጡ ፍጡራን እንደ አሸን የሚፈላባት ሀገር ኢትዮጵያ ነች።

- ዜጋው መጠለያ ጎጆ የሚቀልሰበት ቦታና ጥማድ በሬዎቹን የሚያውልበት ሽራፊ መሬት ተነፍጎት፤ የኢትዮጵያን ውድቀትና ጥፋት እንደ ማለዳ ጸሀይ ለሚናፍቁ፤ ግን እየተለሙኑ ሀገር እየተቆረሰ የሚታደልባት ሀገር ኢትዮጵያ ነች።

- በተለይም ወጣቱ ትውልድ በአገዛዙና በሀገሪቱ ተስፋ ከመቁረጡ የተነሳ፤ የሚበጀውን ለራሱና ለወገኑ ከመታገል ይልቅ፤ ባዕዳን' ተስፋ በማድረግ፤ ለባህርና ለውቅያኖስ አሳ ነባሪ፤ እንዲሁም ለበርሀ አሸዋ 'ራሱን አሳልፎ በመስጠት ትውልድ እየጠፋባት ያለች ሀገር ኢትዮጵያ ነች። በህይወት የተረፈም ለግርድናና ለሽርሙጥና ሲዳረግ፤ በሞቱት ስደተኛ ወገኖቹ የሚቀና ኢትዮጵያዊ ብቻ ነው።

- የህክምና ባለሙያዎች፤ በማንኛውም መንገድ ይሁን የሰውን ልጅ ህይወት የመርዳትና የማትረፍ አላማ አድርገው በደሀው የገበሬ ገንዘብ እንዳልተማሩና ቃለ-መሀላ እንዳልፈጸሙ ሁሉ፤ ወገናቸው ህክምና ፍለጋ አግዳሚ ወምበር ላይ ተጋድሞ እያቃሰተ እያዩት፤ ነገር ግን የሀይል መስጫ ምግብ (ግልኮስ) መግዣ ለግዜው ሳንቲም ስለሌለው ብቻ ህይወቱ እንድታልፍ "ፍርድ" የሚሰጣባት ሀገር ኢትዮጵያ ነች።

- የሀይማኖት አባቶች እጅግ በሚዘገንና በማይታመን መልኩ በዘረኝነትና በአፍቅሮ ንዋይ ታውረው፤ ለገዥዎች ሎሌነት በማደር፤ እምነት የረከሰባትና የተናቀባት ሀገር ኢትዮጵያ ነች።

- የሀገሪቱ የኪነ-ጥበብ ሰዎች፤ ንፋስ ወደ ነፈሰበት እየነፈሱ፤ የገዥዎች አፍና እጅ በመሆን፤ ክቡሩ የህሊና ሙያ ለክርስና ለጥቅማጥቅም የሚቸቡበባት ሀገር ኢትዮጵያ ነች።

- ወያኔዎች የዘሩት የዘረኝነት ዘር አፍርቶ፤ በአሁኑ ወቅት የአንድ ቤት-ቤተሰብ አባላት እንኳ' የማይተማመኑበትና፤ ወንደሙ፤ ወንድሙን ለጥቅም አሳልፎ የሚሰጥበት ሀገር ኢትዮጵያችን ነች።

- ኢትዮጵያ... ግፊኞች፤ ወንጀልኞች፤ አምባገነኖች፤ ከሀዲዎች፤ ሆድ-አደሮች፤ ውሸታሞች፤ ሌቦች፤ ባንዳዎች፤ ሙስኞች፤ ጠባብ መንደርተኞችና ህሊና ቢሶች በኩራት ደረታቸውን ነፍተው የሚጎሩባትና እንደ ሜዳ አህያ የሚፏሉባት፤ በተቃራኒው ለእውነት፤ ለፍትህ፤ ለህሊናቸው፤ ለሀገራቸው ልዕልናና ለህዝባቸው ፍትህና እኩልነት የሚታገሉና የሚደክሙ አንገታቸውን ደፍተውና አቀርቅረው የሚሄዱባት ሀገር ኢትዮጵያ ነች።.....**ግን ምነዋ ኢትዮጵያ...?**

እንደ ይሁዳ ከዱ ልጆችሽ ሸፈጡ

እንደ ኤሳው ሆኑ ቡክርናቸውን ሸጡ

በመታመን ፋንታ ኑፋቄን መረጡ።

እንደ ባህር አሸዋ - እንደ ሰማይ ከዋኩበት

ምነዋ ኢትዮጵያ... በዛብሽ ጠላት?.....

-----//-----

ፊልጶስ /e-mail: philiposmw@gmail.com